

አሰፋ ጫቦ! ገናናው ብዕርተኛ!

ከጌታቸው ረዳ (የኢትዮጵያን ሰማይ አዘጋጅ)



Assefa Chabo 4/26/2017

የተከበሩ አቶ አሰፋ ጫቦ ከዚህ ዓለም በድንገት መለየታቸው በዜና አውታሮች ተለጥፎ ባየሁ ጊዜ የተሰማኝ ድንጋጤ በህይወቴ እንደዚያ ያለ ስሜትና ሓዘን ተስምቶኝ አያውቅም። እጅግ አሳዛኝ መርዶ ነው። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያን ሰማይ ድረገጽ አዘጋጅ እኔ ጌታቸው ረዳ ለቤተሰብ እና ወዳጆቻቸው መጽናናት እንዲሰጣቸው የሓዘን መልዕክት ለማስተላለፍ እወዳለሁ።

ይህ ካልኩኝ በኋላ አንድ ነገር ለማለት እፈልጋለሁ። በአንድ ድርጅት የሓዘን መግለጫ በኩል ስለ እሳቸው የተላለፈ “የሰብአዊ መብት ተሟጋች” ነበሩ የሚለው ከህይወት ታሪካቸው ተያይዞ የቀረበ መግለጫ አከራካሪ ስለሆነ፤ አስከሬናቸው በትውልድ አገራቸው ኢትዮጵያ አፈር ከለበሰ በኋላ ለድርጅቱ አዘጋጆች በጥያቄ የምመለስበት ስለሆነ በዚህ ልለፈው።

ሆኖም ይህ ድንገተኛ ሞት ከማጋጠሙ በፊት በህይወት እያሉ እሳቸው በወያኔ ስርዓት ውስጥ “አሞቲክ” የሚባል የደቡብ የጎሳዎች ድርጅት በመምራት በወያኔ የሥልጣን ሽግግሩ ወቅት በተሳተፉበት ወቅት በርካታ አገር ወዳዶች እንደ እነ አሰፋ ማሩ፣ ፕሮፌሰር አስራት እና በሺዎች የሚቆጠሩ አማራዎች ህጻናት ሳይቀሩ በቢላዎ፣ በገጆራ እየታረዱ፣ ከነገሩ የሆኑት ወደ ገደል እየተገፈተሩ ሲጣሉ፤ በርካታ ምሁራንና ዜጎች በወያኔ ነብሳዎቻችን እየተገደሉ እና እየታደኑ ሲሰወሩ፤ ዝነኛው አገር ወዳድ ፕሮፌሰር ዶክተር አስራት ወልደየስ ስለ አመራው መጨፍጨፍ እና ስለ ኤርትራ መገንጠል በመቃወማቸው ስብእናቸው በቴ/ቪዥን ሲገፈፍ እሳቸው (አቶ አሰፋ ጫቦ) እና የሲዳማ ነፃ አውጪ ድረጅት መሪ የነበረው ሚቶ

ወልዳማኑኤል ዱባለ ግምባር በመግጠም ፕሮፌሰር አስራት ያቀረቡትን አቋም በመተቸት፤ ጸረ አማራ እና ጸረ ኢትዮጵያው ኢሳያስ አፈወርቅ በተገኘበት አዳራሽ ለኤርትራ ወንበዴዎች ፤አገር ሷጮች፤ነብሰገዳዮች፤ከሃዲ ባንዳዎችን በመደገፍ፤ ምን አቋም አንደያዙ እና ካንደበታቸው ሲወጡ የነበሩ እጅግ አስገራሚ ቃላቶች እና ክርክሮች በማሕደር የተመዘገበ አንደበታቸው መከራከሪያ አቅርቦ እንደነበር ይታወሳል (ሌሎች ያልገለጽኳቸው ገዳዮችም ለሚቹ ክብር ስል እዚህ አልጠቅስም)። በዚህ አጋጣሚ ጽሁፎቼን ለማንበብ ከፈለጋችሁ [አስፋ ጫቦንስ ከፍተን ብናያቸው? ጌታቸው ረዳ \(ኢትዮጵያን](#)

[ሰማይ አዘጋጅ](#)) ወልቃይት.ካም <http://welkait.com/?p=7482> ወይንም ኢትዮ-ጳትረዮትስ.ካም

<http://www.ethiopatriots.com/pdf/አስፋ-ጫቦንስ-ከፍተን-ብናያቸው.pdf>

ወይንም Ethiopian Semay facebook ወይንም Ethiopian seamy blogspot.com

ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። የመጨረሻው ትችቴ ማርች 20/2017 ነው። ለዚህ ጽሁፍም ሆነ ለመጀመሪያው ትችቴ መልስ መስጠት አልፈለጉም ነበር። በድንገት ከመለየታቸው በፊት፤ ሌሎች ርዕሶችን በሚመለከት ሲጽፉ እንደነበር አይቻለሁ እና፤ መልስ መስጠትም የሚችሉበት የመከራከሪያና የማምለጫ መስኮቶቹ ዝግ ስለነበሩ፤ መልስ አልነበራቸውም። በዚህም አከብራቸዋለሁ ። (ለኢሕአፓንም ሌላ ተመሳሳይ ጉዳይ ጠይቄው መልስ ስላለሰጠኝ ኢሕአፓም አፉን ስለዘጋ፤ አክብሮት እሰጠዋለሁ ማለት ግን አይደለም። ጉዳዩ ለየቅል ነውና) ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በድንገተኛ ሞት ከዚህ ዓለም ተለዩን። በጣም ነበር ከውስጥ አንጀጅ እጅግ ያዘንኩት። በወቅቴ የተሰማኝን ድንገተኛ ሓዘን ለመግለጽ ቃላት አላገኘሁም።

ምክንያታዬም እሳቸው፤ የኋላኋላ ጸረ ኢሳያስ / ከዚያም ጸረ አነግ፤ ጸረ ወያኔ፤ ብርቱ ብዕርተኛ ፤ሲጽፉ ለዛቸው የሚጠም፤ልዩ የብዕር አባት ነበሩ። ከዚያ ባለፈ ግን ጽ/ቤቱ ዋሺንግተን ያደረገው ከአንድ ተቋም ክቡር አቶ አስፋ ጫቦን “የሰብአዊ መብት ተሟጋች” ነበሩ ያለውን በኔ በኩል አልቀበለውም። አቶ አስፋ ከዚህ ዓለም በሞት ከመለየታቸው በፊት እንደ እነ ጸሀፊው ጸጋዬ ገ/መድህን (ሙሉጌታ ሉሌ) እና የመሳሰሉት ከግንቦት 7 ጋር (ባጭሩ ኤርትራ ከሚያሰለጥናቸው ጋንጎች ጋር) አልተሻሹም፤አልቆሸሹም። እንደ እነ ሙሉጌታ ሉሌ ለጸረ አማራው እና ለጸረ ምኒሊክ ለነ የግንቦት 7ቱ ኤፍሬም ማዴቦ “አምባ አላቀረሩም”፤ ኤፍሬም ማዴቦን ጀግናዬ አላሉትም። ስለሆነም በዚህ በዚህ ለአቶ አስፋ ልዩ ከበሬታ አለኝ። በሃዘን ላይ ሆነ እንጂ በጣም የሚገርመኝ እዚህ ውጭ አገር ያሉ የፖለቲካ አክቲቪስቶች እና ፖለቲከኞች ጋዜጠኞች ‘በወያኔ ለታሰረ ሁሉ “ጀግናዬ”/ጀግና/ እያሉ አንዳንዶቹን ሲያሞካሹ አይቻለሁ; ያስገርመኛል፤ ታምራት ላይኔም፤ ስየ አብርሃምም፤ ብስራት አማረም፤ አንዳርጋቸው ጽጌም፤ ጁኑዲን ሰዶ ወዘተ ሰንቶቹ የሰለላ እና የመረጃ አቀባይ የነበረ፤ በአንድነታቸውን ላይ ሲያሰር እና ሕግ ሲያጸድቅ የነበረ፤ ናዚያዊ ጸረ አማራ

መጽሐፍ የጻፈ ሁሉ በወያኔ ታስረው ተሰቃይተዋል፡ ስለሆነም እነሱም በጥቅሉ ወደ ጀግና መንደር እየደባለቁ ሲሞካሽዋቸው አይተናል።

አንድ እጅግ የታዘብኩት ነገር አለ። እሱም አቶ አሰፋ የተሳሳቱት (ምክንያታቸው ባልታወቀ ምክንያት እና ምንም ተቀባይነት በሌለው ምክንያት “ምጽአተ አማራ የሚለው መጽሐፍ እና የሞረሽ ሲቪክ ድርጅት መሪው ክቡር አቶ ተክሌ የሻውንም በመዝለፋቸው) እንዳለ ሆኖ፤ ልዩ አክብሮት የምሰጣቸው ምክንያት፤ ብዙ ታላላቅ ጸሐፊዎች ፤ ጋዜጠኞች፤ ምሁራን ለኢሳያስ ግብር ሲያድሩ፤ ከተሰቀሉበት አስከባሪ ማዕረግ እራሳቸው በቅሌታቸው ወደ አፈር አውርደው ሲጥሉት እና ሲያዋረዱ፤ ለኤርትራ ወንበዴዎች ልዩ ሙገሳ ሲያቀርቡ፤ ከጎሰኛ ቡድኖች ጋር ሕብረት በመፍጠር ልዩ ፕሮፓጋንዳ ለተግንጣዮች እና አማራን ለጨፈጨፉ እና ላስጨፈጨፉ ወንጀለኛ የተግንጣይ መሪዎች ፕሮፓጋንዳ ሲሰሩ፤ አልፎም “በእነሱ ጫማ ስር ገብተን ጫማቸውን አንድን ለካላቸው” ሲገፉ፤ እና በርካታ ‘አጋሰስ ምሁራን’ ለግንቦት 7 እና ለአነግ ጎሰኛነት አክብሮታዊ ትኩረት በመስጠት እንደ እነ ጌታቸው በጋሻው፤ ዳዊት ከበደ፤ መሳይ፤ ዳዊት ወልደግዮርጊስ፤ ካሳ ከበደ.... ወዘተ.... ወጣቱን ሲያጃጅሉት አቶ አሰፋ ጫቦ ግን በዚህ ጭቃ አላደፉም። ለዚህም ነው አክብሮት የምሰጣቸው እና ሓዘን የተሰማኝ። እግዚአብሔር ነብሳቸውን ይማር! ለቅርብ ቤተሰብ እና ለወዳጅ ዘመድ የኢትዮጵያ አምላክ እግዚአብሔር መጽናናት ይስጣቸው!

ጌታቸው ረዳ (የኢትዮጵያን ሰማይ አዘጋጅ) getachre@aol.com